

# ፌዴራል ነገሥት ሀገር FEDERAL NEGARIT GAZETA OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥራስድስተኛ ዓመት ግንባታ ስራ  
አዲስ አበባ ሐምሌ 07 ባለ 2፻2 ዓ.ም

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ጠቅላይ ሚኒስትር  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

16<sup>th</sup> Year No. 41  
ADDIS ABABA 24<sup>th</sup> July, 2010

**የግንባታ ስራ**  
የተሻሻለው የፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ማቋቋሚያ አዋጅ ... ገጽ 51፤3)፤ 2

**CONTENTS**  
**Proclamation No. 684/2010**  
Amended Federal Judicial Administration Council Establishment Proclamation..... Page 5322

**የተሻሻለው የፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ማቋቋሚያ አዋጅ**  
በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት ነጻ የዳኝነት አካል የተቋቋመ በመሆኑ፤  
ይህ ነፃ የዳኝነት አካል ነፃነቱ የሚረጋገጠው ተቋማዊ እና ዳኝነታዊ ነፃነቱን መጠበቅ ሲቻል በመሆኑ፤ ይህንንም ለማድረግ ፍርድ ቤቶች ከማናቸውም አካል ተፅዕኖ ነፃ ሆነው ራሳቸውን ማስተዳደር መቻል ያለባቸው በመሆኑ፤  
የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ዳኞችን ተጠያቂነት ማስፈንና የጉባዔውን አባላት ስብዥና ማስፋት በማስፈለጉ፤  
ለዚህም አስፈላጊውን መዋቅር ያሟላና ሥልጣን በህግ እውቅና የተሰጠው የዳኝነት አስተዳደር አካል ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ፤  
በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 1/ መሠረት የሚከተለው ታውጇል።

**PROCLAMATION NO. 684/2010.**  
**AMENDED FEDERAL JUDICIAL ADMINISTRATION COUNCIL ESTABLISHMENT PROCLAMATION**  
**WHEREAS,** an independent judiciary is established under the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia;  
**WHEREAS,** the independence of the judiciary can only be ensured if its institutional and judicial independence is protected; and in order to achieve this goal the judiciary should be able to administer itself in a way free from any influence;  
**WHEREAS,** it is necessary to ensure the accountability of the judiciary and it is required to widen the composition of the members of the Council;  
**WHEREAS,** it has become necessary to establish a judicial administration organ with all the necessary structures and legally recognized powers;  
**NOW, THEREFORE,** in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

**1. አጭር ርዕስ**  
ይህ አዋጅ "የተሻሻለው የፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 6) ' 4/2፻2" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

**1. Short Title**  
This Proclamation may be cited as the "Amended Federal Judicial Administration Council Establishment Proclamation No. 684/2010."



**5. የጉባዔው አባላት**

1/ ጉባዔው የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል፡-

ሀ/ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ..... ሰብሳቢ

ለ/ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ..... አባል

ሐ/ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሦስት አባላት ..... "

መ/ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፍትህ ሚኒስትር.. .. " "

ሠ/ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ..... "

ረ/ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ..... "

ሰ/ በፌዴራል ዳኞች ጠቅላላ ስብሰባ የሚመረጥ አንድ ዳኛ..... "

ሸ/ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች የጥብቅና ፈቃድ ካላቸው ጠበቆች መካከል በጉባዔው የሚመረጥ አንድ ጠበቃ ..... "

ቀ/ እውቅና ባለው የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ሕግ ከሚያስተምሩ መምህራን መካከል በጉባዔው የሚመረጥ አንድ የሕግ መምህር..... "

በ/ በጉባዔው የሚመረጥ አንድ ታዋቂ ግለሰብ ..... "

2/ በጉባዔው አባላት ስብጥር የሴቶችን ተዋጽኦ ለማረጋገጥ ጥረት ይደረጋል።

3/ ሰብሳቢው በማይኖርበት ጊዜ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ሰብሳቢውን ተክቶ ይሰራል።

**6. የጉባዔው ሥልጣንና ተግባር**

1/ ጉባዔው ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

**5. Members of the Council**

1/ The Council shall have the following members:

a) the President of the Federal Supreme Court.....Chairperson

b) the Vice President of the Federal Supreme Court..... member

c) three members of the House of Peoples’ Representatives..... “

d) the Minister of the Federal Ministry of Justice ..... “

e) the President of the Federal High Court ..... “

f) the President of the Federal First Instance Court ..... “

g) a judge selected by all the Federal Judges ..... “

h) a lawyer appointed by the Council from those practicing in the Federal Courts..... “

i) law academic appointed by the Council from a recognized higher educational institution..... “

j) a distinguished citizen appointed by the Council ..... “

2/ Efforts shall be made to ensure representations of women in the Council.

3/ The Vice President of the Federal Supreme Court shall chair the Council in the absence of the President.

**6. Powers and Duties of the Council**

1/ The Council shall have the following powers and duties:

ሀ/ በፕሬዚዳንቱ ጥያቄ ለፌዴራል ዳኝነት ቦታዎች ዕጩዎችን ለመለየት በዚህ አዋጅ አንቀጽ 01 የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የያዘ ማስታወቂያ እንዲወጣ ይወስናል፤ ማስታወቂያው የትና እንዴት እንደሚሰራጭም ይወስናል፤

ለ/ በዳኝነት ሥራ ለመሰማራት ካመለከቱ ግለሰቦች መካከል በዚህ አዋጅ አንቀጽ 01 መሠረት ለዳኝነት ብቁ የሆኑትን ዕጩ ዳኞች ይለያል፤

ሐ/ ለፌዴራል ከፍተኛና መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንት የሚሆኑ እጩዎችን በፕሬዚዳንቱ ከሚቀርብ ዝርዝር ውስጥ ያጫል፤

መ/ የጉባዔውን ጽሕፈት ቤት ኃላፊ፣ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ሬጅስትራሮችን፣ ረዳት ዳኞችን እና ሌሎች የፍርድ ቤቱ የሥራ ኃላፊዎችን በፕሬዚዳንቱ አቅራቢነት ይሾማል፤ ደመወዛቸውን፣ አበላቸውን እና ሌሎች ጥቅማጥቅቻቸውን እንዲሁም ከሥራ የሚነሱበትን ሁኔታ ይወስናል፤

ሠ/ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ' 1/4/ መሠረት ከክልል ዳኞች አስተዳደር ጉባዔዎች በሚቀርቡለት የክልል ጠቅላይና ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች ዕጩ ዳኞች ላይ አስተያየቱን ይሰጣል፤

ረ/ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ፕሬዚዳንቶችና ምክትል ፕሬዚዳንቶች እና የፌዴራል ዳኞች የሚመሩበትን የሥነ ምግባር ደንብ፣ የዲሲፕሊን ክስ ሥነ-ሥርዓት ደንብ እና የሥራ አፈጻጸም መመዘኛ መስፈርት ያወጣል፤ ተግባራዊነቱንም ይከታተላል፤

ሰ/ ስለ ፌዴራል ዳኞች ምደባ፣ ዝውውር፣ ደመወዝ፣ አበል፣ ሕክምና እና የደረጃ ዕድገት ይወስናል፤

ሸ/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 02 መሠረት የሚቀርቡ ጉዳዮችን ይወስናል፤ ውሳኔው በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እስከሚፀድቅ ድረስ ዳኛውን ከሥራ ማገድ ይችላል፤ ዝርዝሩ በፌዴራል ዳኞች የዲሲፕሊን ክስ ሥነ-ሥርዓት ደንብ ይወስናል፤

ቀ/ የጉባዔው ጽሕፈት ቤት የሚሰራበትን መመሪያ ያወጣል፤ አፈጻጸሙንም ይከታተላል፤

a) order a notice to be issued outlining the criteria set under Article 11 of this Proclamation upon the request of the President and decide how and where such notice shall be publicized;

b) to nominate candidates who qualify for judgeship from among persons who applied for judicial positions per Article 11 of this Proclamation;

c) to nominate candidates for President and Vice-President of the Federal High Court and First Instance Court from a list presented by the President;

d) to appoint head of the secretariat of the Council, registrars of federal courts, assistant judges and other court officials upon presentation by the President and decide on their salaries, allowances, other benefits and the conditions upon which they may be removed from their positions;

e) to forward its opinion on the list of Regional Supreme and High Court candidate judges, submitted to it by a Regional Judicial Administration Councils pursuant to Article 81(4) of the Constitution;

f) to issue a Code of Conduct, Rules of Disciplinary Procedure and Performance Appraisal criteria for presidents and vice presidents of federal courts and federal judges and to follow up its implementation;

g) to decide on the placement, transfer, salary, allowance, medical benefits and promotion of federal judges;

h) to decide on matters presented to it pursuant to Article 12 of this Proclamation; it may suspend a judge until the decision is approved by the House of Peoples' Representatives: the details shall be determined in the Rules of Disciplinary Procedure for Federal Judges;

i) shall issue work directive for the secretariat of the Council and supervise its implementation;

በ/ የፌዴራል ዳኞች የዲስፕሊን ክስን በተመለከተ ጉዳዮች በመረጣቸው የጥፋት ዓይነቶች ላይ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ፕሬዚዳንቶች ውሳኔ እንዲሰጡ ሥልጣን ሊሰጣቸው ይችላል፤ በዚህ ሥልጣን መሠረት በፕሬዚዳንቶቹ በሚሰጥ ውሳኔ ላይ ለጉዳዩ ይግባኝ ይቀርብበታል፤ ዝርዝሩ በዳኞች የዲስፕሊን ክስ ሥነ ሥርዓት ደንብ ይወሰናል፤

ተ/ የፌዴራል ፍርድ ቤቶችንና የፌዴራል ዳኞችን የዳኝነት ሥራ በየወቅቱ ይገመግማል።

2/ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ /1/ /መ/ በተደነገገው መሠረት በጉዳዩ የሚሾሙትን ግለሰቦች በተመለከተ በዚህ አዋጅ ተለይተው ለጉዳዩ ሥልጣን ከተሰጠባቸው ጉዳዮች ውጭ አግባብነት ያለው የሲቪል ስርቪስ ሕግ ተፈጻሚ ይሆናል።

**7. የጉዳዩ ስብሰባ**

1/ ጉዳዩ በወር አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ያደርጋል፤ ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በማናቸውም ጊዜ ሊሰበሰብ ይችላል።

2/ ከጉዳዩ አባላት ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል።

3/ የጉዳዩ ውሳኔዎች በድምፅ ብልጫ ያልፉሉ፤ ሆኖም ድምፁ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል።

4/ የዲስፕሊን ክስ የቀረበበት ማንኛውም የጉዳዩ አባል የሆነ ዳኛ ጉዳዩ በሚታይበት ጊዜ በጉዳዩ ስብሰባ ላይ በአባልነት መቀመጥ አይችልም።

5/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1/፣ /2/፣ /3/ እና /4/ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው፣ ጉዳዩ የራሱን የስብሰባ ሥነ ሥርዓት ደንብ ማውጣት ይችላል።

**8. የጉዳዩ ሰብሳቢ ሥልጣንና ተግባር**

የጉዳዩ ሰብሳቢ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

1/ የጉዳዩን ጽሕፈት ቤት በበላይነት ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤

2/ የጉዳዩን ስብሰባ ይጠራል፤

j) to delegate presidents of federal courts to decide on disciplinary matters selected by the Council. An appeal can be made to the Council against any decision given by the presidents of federal courts; the details shall be determined in the Rules of Disciplinary Procedure for Federal Judges;

k) to conduct periodic evaluation of the judicial activities of federal courts and judges.

2/ The conditions of service of persons to be appointed by the Council pursuant to sub-article (1) (d) of this Article, except on matters specifically stated as powers of the Council, shall be in accordance with the appropriate civil service laws.

**7. Meeting of the Council**

1/ The Council shall hold a regular meeting once in a month; however, it may meet at any time where found necessary.

2/ There shall be a quorum where more than half of the members of the Council are present.

3/ Decisions of the Council shall be passed by a majority vote; in case of a tie, however, the chairperson shall have a casting vote.

4/ A judge who is a member of the Council, and against whom disciplinary proceedings are instituted, may not sit in meetings of the Council while his case is under investigation.

5/ Without prejudice to the provisions of sub-article (1), (2), (3) and (4) of this Article, the Council may draw up its own rules of procedure of meeting.

**8. Powers and Duties of the Chairperson of the Council**

The chairperson of the Council shall have the following powers and duties:

1/ to direct and supervise the secretariat of the Council;

2/ to convene the meetings of the Council;

- 3/ የጉባዔውን ስብሰባ በሊቀመንበርነት ይመራል፤
- 4/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 6 /1/ /ሀ/ መሠረት በወጣው ማስታወቂያ ተወዳድረው የተመረጡ ግለሰቦችን አጭር የህይወት ታሪክ መግለጫ አዘጋጅቶ ለጉባዔው ያቀርባል፤ በጉባዔው የተመረጡት እጩ ዳኞች በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሾሙ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቀርባል፤
- 5/ ክፍት ለሆኑ የፌዴራል ከፍተኛና የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች የፕሬዚዳንትነትና የምክትል ፕሬዚዳንትነት ቦታዎች የሚሆኑ እጩዎችን ለጉባዔው ያቀርባል፤ በጉባዔው የተመረጡትን እጩዎችም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሾሙ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቀርባል፤
- 6/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 6 /1/ /ሐ/ እና /መ/ መሠረት የሚሾሙ ግለሰቦችን አጭር የህይወት ታሪክ መግለጫ አዘጋጅቶ ለጉባዔው ያቀርባል፤
- 7/ ለጉባዔው የሚያስፈልገውን በጀት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባል፤ ሲፀድቅም በጀቱን ያስተዳድራል።

**9. የጉባዔው ጽሕፈት ቤት ሥልጣንና ተግባር**

የጉባዔው ጽሕፈት ቤት ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- 1/ የጉባዔውን ዓመታዊ የሥራ ዕቅድና በጀት ያዘጋጃል፤
- 2/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 03 መሠረት በፌዴራል ዳኞች ላይ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን ይቀበላል፤ በአቤቱታዎች ላይ ጉባዔው የሚሰጣቸውን ውሳኔዎች በአግባቡ ለሚመለከታቸው ሰዎችና አካላት እንዲደርስ ያደርጋል፤
- 3/ የፌዴራል ዳኞችን የግል ማህደር ያደራጃል፤ አስፈላጊ መረጃዎች በማህደሮች መግባታቸውን ይከታተላል፤
- 4/ የፌዴራል ዳኞችን አስተዳደራዊ ጉዳዮች አፈጻጸም ይከታተላል፤
- 5/ የጉባዔውን የስብሰባ ቃለጉባዔዎችና ሌሎች ሰነዶች በአግባቡ ይይዛል፤

- 3/ to preside over the meetings of the Council;
- 4/ to prepare and present to the Council the profiles of persons who qualified pursuant to Article 6(1)(a) of this Proclamation; present to the Prime Minister candidate judges selected by the Council to be appointed by the House of Peoples' Representatives;
- 5/ to present candidates for president and vice president positions of the Federal High Court and First Instance Court; present to the Prime Minister the candidates selected by the Council to be appointed by the House of Peoples' Representatives;
- 6/ to prepare and present to the Council the profile of persons to be appointed pursuant to Article 6(1)(c) and (d) of this Proclamation;
- 7/ to present the budget requirement of the Council to the House of Peoples' Representatives; to administer the budget when approved.

**9. Powers and Duties of the Council's Secretariat**

The Council's secretariat shall have the following powers and duties:

- 1/ to prepare annual work plan and budget of the Council;
- 2/ to receive complaints on federal judges presented pursuant to Article 13 of this Proclamation; to notify decisions passed on such complaints by the Council to the concerned persons and organs;
- 3/ to organize personal files of federal judges; follow-up that the files are updated with necessary information;
- 4/ to follow-up implementation of administrative matters regarding federal judges;
- 5/ to keep minutes and other documents of the Council in an appropriate manner;

- 6/ የፌዴራል ዳኞች የሥራ አፈጻጸም ምዘና ጉባዔው በሚያወጣው መመሪያ መሠረት እንዲካሄድ ያደርጋል፤ የምዘና ውጤቶች በዳኞች የግል ማህደር እንዲገቡ ያደርጋል፤
- 7/ ሌሎች በጉባዔው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል።

**0. የጉባዔው ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ሥልጣንና ተግባር**

የጉባዔው ጽሕፈት ቤት ኃላፊ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- 1/ በጉባዔው ስብሰባዎች ላይ በፀሐፊነት ይገኛል፤ ቃለጉባዔ ይይዛል፤ ቃለጉባዔዎች በጉባዔው አባላት መፈረማቸውን ይከታተላል፤
- 2/ የጉባዔውን ዓመታዊ የሥራ ዕቅድና በጀት ለጉባዔው ሰብሳቢ ያቀርባል፤
- 3/ ስለጉባዔው ዕቅድ አፈጻጸም በጉባዔው በተጠየቀ ጊዜ ሪፖርት ያቀርባል፤
- 4/ በፌዴራል ዳኞች ላይ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን ለጉባዔው ያቀርባል፤ የተሰጡ ውሳኔዎች መፈፀማቸውን ይከታተላል፤
- 5/ የጽሕፈት ቤቱን ሠራተኞች ያስተዳድራል፤
- 6/ ሌሎች በጉባዔው ሰብሳቢ የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል።

**01. ለዳኝነት ለመሾም የሚያበቁ ሁኔታዎች**

- 1/ የሚከተሉትን ሁኔታዎች የሚያሟላ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ዳኛ ሆኖ ሊሾም ይችላል፡-
  - ሀ/ በዳኝነት ሙያ ለመሰማራት ፈቃደኛ የሆነ፤
  - ለ/ ዕድሜው ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ከ15 ዓመት ያላነሰ፤ ለፌዴራል ከፍተኛ እና ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከ" ዓመት ያላነሰ፤
  - ሐ/ እውቅና ካለው የከፍተኛ ትምህርት ተቋም በሕግ ትምህርት ቢያንስ በመጀመሪያ ዲግሪ በከፍተኛ ውጤት የተመረቀ ሆኖ ዝርዝር አፈፃፀሙ ጉባዔው በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፤

- 6/ to conduct appraisal of federal judges in accordance with the directive to be issued by the Council; enter results of the appraisal in the judges personal file;
- 7/ to perform other duties assigned to it by the Council.

**10. Powers and Duties of the Head of the Secretariat of the Council**

The Head of the Secretariat of the Council shall have the following powers and duties:

- 1/ to serve as secretary on meetings of the Council, keep minutes of the Council; follow-up that minutes are signed by members of the Council;
- 2/ to present annual work plan and budget of the Council to the chairperson of the Council;
- 3/ to present a report on the implementation of the work plan when requested by the Council;
- 4/ to present to the Council complaints lodged on federal judges; follow-up implementation of decisions on the complaints;
- 5/ to administer staff of the secretariat;
- 6/ to perform other duties assigned by the chairperson of the Council.

**11. Criteria for Appointment of Judgeship**

- 1/ Any Ethiopian who fulfills the following criteria may be appointed as a federal judge:
  - a) consents to assume judgeship;
  - b) is not under 25 years of age for a position in the Federal First Instance Court and not under 30 years of age for a position in the Federal High and Supreme Courts;
  - c) acquired at least a first degree in law with good results from a recognized higher education institution; such particulars shall be determined by the directive to be issued by the Council;

መ/ ለሕገ መንግሥቱ ታማኝ የሆነ፤ ለሕገ መንግሥቱ ታማኝ ስለመሆኑና ሕገ መንግሥቱን በሚቃረን ተግባር ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተሳትፎ እንደማይውቅ በጽሁፍ ማረጋገጫ የሚሰጥ፤

ሠ/ ጉባዔው በሚያደርግለት ቃለ መጠየቅ፣ የማጣሪያ ፈተናና ሌሎች የባህርይ ምርመራዎች በእውቀቱ፣ በታሪካዊ፣ በሥነ-ምግባር፣ በፍትሃዊነቱና በሕግ አክባሪነቱ መልካም ስም ያለው ሆኖ የሚገኝ፤

ረ/ በጉባዔው ለሚወሰን ጊዜ፣ ቀድሞ ሥልጠና ያልወሰደ በጉባዔው በተመረጠ የሥልጠና ቦታ የሚሰጠውን የቅድመ ዕጩነት ሥልጠና በአግባቡ የሚያጠናቅቅና በሚሰጠው የማጠቃለያ ፈተናም ከአማካይ በላይ ነጥብ የሚያገኝ፤

ሰ/ በዕኑ እስራት ተቀጥቶ የማያውቅ ስለመሆኑ ማረጋገጫ የሚሰጥ።

2/ ማንኛውም ሰው በመንግሥት ሕግ አውጭ ወይም አስፈጻሚ ውስጥ ወይም በማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት በአባልነት በሚያገለግልበት ጊዜ አጣምሮ የዳኝነት ሥራ ሊሰራ አይችልም።

**02. የዳኞች ከሥራ መሰናበት**

1/ ማንኛውም የፌዴራል ዳኛ ከሥራ የሚሰናበተው በሚከተሉት ምክንያቶች ይሆናል፡-

ሀ/ ሥራውን ለመልቀቅ ሲፈልግ የሁለት ወር የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ በመስጠት፤

ለ/ ዕድሜው ስድሳ /% ዓመት ሲሞላው፤

ሐ/ በሕመም ምክንያት ተግባሩን በተገቢው ሁኔታ ማከናወን አይችልም ተብሎ ሲወሰን፤

መ/ በፌዴራል ዳኞች ስነምግባር ደንብ መሠረት ከሥራ የሚያሰናብት የዲሲፕሊን ሊን ጥፋት ፈጽሞ ሲገኝ፤

ሠ/ ጉልህ የሆነ የሥራ ችሎታና ቅልጥፍና አንሰታል ተብሎ ሲወሰን።

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1//ሀ/ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ጉባዔው ሥራውን ለመልቀቅ ማስታወቂያ የሰጠ የፌዴራል ዳኛ ሥራውን የሚለቅበትን የመጨረሻ ቀን የማስታወቂያው ጊዜ ካበቃበት ቀን ጀምሮ ከሦስት ወራት ለማይበልጥ ተጨማሪ ጊዜ ሊያራዝመው ይችላል።

d) is loyal to the Constitution; confirms in writing that he is loyal to the Constitution and has never participated directly or indirectly in activities that violate the Constitution;

e) is found to be of good reputation in his knowledge, diligence, conduct and sense of justice upon interviews, examinations and other character tests conducted by the Council;

f) completes a pre-candidacy training for a period and at the place determined by the Council and scores above average points in the final examination;

g) confirms that he has never been punished with rigorous imprisonment.

2/ No person may simultaneously assume judgeship while serving in the legislative or executive branches of government or while a member of any political organization.

**12. Termination of Tenure**

1/ The tenure of any federal judge may be terminated on the following grounds:

a) upon resignation, subject to a two-month prior notice;

b) where he has attained the age of sixty;

c) where it is decided that he is incapable of properly discharging his duties due to illness;

d) where he has committed a breach of discipline resulting in dismissal in accordance with the Code of Conduct of Federal Courts' Judges;

e) where it is decided that he is of manifest incompetence and inefficiency.

2/ Without prejudice to sub-article (1)(a) of this Article the Council may extend the last day of work of a judge who has given notice of resignation for a period not exceeding three months from the last date of the notice.

3/ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ /2/ በተደነገገው መሠረት ጉባዔው ጊዜውን ለማራዘም ከወሰነ ይህንኑ ውሳኔውን ዳኛው የሰጠው የማስጠንቀቂያ ጊዜ ከማለቁ በፊት ለዳኛው በጽሁፍ ማሳወቅ አለበት። ዳኛው የሰጠው የማስጠንቀቂያ ጊዜ ካለፈ በኋላ በጉባዔው የሚሰጥ የጊዜ ማራዘሚያ ውሳኔ በዳኛው ላይ አስገዳጅነት አይኖረውም።

4/ በዲስፕሊን ጥፋት ምክንያት ከሥራው የተሰናበተ የፌዴራል ዳኛ ከሥራ ከመሰናበት ጋር በተያያዘ ለፌዴራል ዳኞች በሕገ የተፈቀዱ ጥቅማጥቅሞችን አያገኝም።

5/ ስለጠበቆች ፈቃድ አሰጣጥ የሚደነግጉ ሌሎች ሕጎች እንደተጠበቁ ሆነው ከሥራው የተሰናበተ የፌዴራል ዳኛ ሥራውን ካቆመበት የመጨረሻ ቀን ጀምሮ ለሁለት ዓመታት አስቀድሞ ይሰራበት በነበረው የፌዴራል ፍርድ ቤት በሚገኝ ማናቸውም ችሎት ፊት በጠበቃነት ተከራካሪዎችን ወክሎ መቅረብ አይችልም።

**03. አቤቱታ ስለማቅረብ**

1/ ማንኛውም ሰው የዲስፕሊን ጥፋት ፈጽሟል በሚለው የፌዴራል ዳኛ ላይ ለጉባዔው አቤቱታ ማቅረብ ይችላል።

2/ ጉባዔው አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው አቤቱታ የቀረበባቸውን ጉዳዮች ለማጣራት ኮሚቴ ሊያቋቁም ይችላል። ኮሚቴው የሚዋቀር በት ሁኔታና የሚከተለው ሥርዓት ጉባዔው በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል።

**04. ደንብ እና መመሪያ የማውጣት ሥልጣን**

ጉባዔው ይህን አዋጅ ለማስፈፀም ደንብ ወይም መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።

**05. ቃለ መሐላ**

ዳኞች ሥራቸውን ከመጀመራቸው በፊት የሚከተለውን ቃለ መሐላ ይፈጽማሉ፡-

"እኔ ..... በዛሬው ዕለት .....ፍርድ ቤት ዳኛ በመሆን ተሹሜ ስራዬን ስጀምር የተጣለብኝን ከፍተኛ ኃላፊነት በታማኝነት ለመፈፀም ቃል እገባለሁ።"

3/ If the Council decides to extend the period pursuant to sub article /2/ of this Article, it shall notify such decision to the concerned judge in writing before the period of notice of resignation lapses. Any decision of period of extension by the Council made after the lapse of the period of notice of resignation shall have no effect.

4/ A federal judge whose tenure is terminated on grounds of breach of discipline shall not get benefits payable by law upon termination of tenure of judges.

5/ Without prejudice to other laws regarding licensing of attorneys, a federal judge whose tenure is terminated shall not appear before any bench in a federal court in which he served as a judge representing litigants for a period of two years starting from the last date of termination of office.

**13. Lodging of Complaints**

1/ Any person may lodge a complaint with the Council against a federal judge who is said to have committed a breach of discipline.

2/ The Council may, if necessary, set up a committee to investigate matters on which a complaint is lodged. The structure of the committee and its working procedures shall be determined by the directive to be issued by the Council.

**14. Power to Issue Regulation and Directive**

The Council may issue regulations or directives necessary for the implementation of this Proclamation.

**15. Oath**

Judges shall take the following oath prior to assuming their duties:

"I \_\_\_\_\_, upon my appointment and assumption of duty as judge of \_\_\_\_\_ court, on this day, pledge to discharge with dedication the heavy responsibility entrusted to me."

**06. የተሻሩ ሕጎች**

የፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ! 4/09)' 8 በዚህ አዋጅ ተሽሯል።

**07. መብትና ግዴታ ስለማስተላለፍ**

በአዋጅ ቁጥር ! 4/09)' 8 የተቋቋመው የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ መብትና ግዴታ በዚህ አዋጅ ለተቋቋመው ጉባዔ ተላልፏል።

**08. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ**

ይህ አዋጅ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከፀደቀበት ከሰኔ ! 2 ቀን 2'2. ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አዲስ አበባ ሐምሌ 07 ቀን 2'2. ዓ.ም

GR¥ wLdgp×Rg|S

yx|T×eĀ 0Á%šēĒ Ā|äK%spĀēĒ  
ገ|pBI|K PĒz|ĀNT

**16. Repealed Laws**

The Federal Judicial Administration Council Establishment Proclamation No.24/1996 is hereby repealed.

**17. Transfer of Rights and Obligations**

The rights and obligations of the Judicial Administration Council established under Proclamation No. 24/1996 are hereby transferred to the Council established by this Proclamation.

**18. Effective Date**

This Proclamation shall enter into force up on the date of its approval by the House of Peoples' Representatives on the 29<sup>th</sup> day of June 2010.

Done at Addis Ababa, this 24<sup>th</sup> day of July, 2010

GIRMA WOLDEGIORGIS

PRESIDENT OF THE FEDERAL  
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA